ታላቋ እስራኤል

እግዚአብሔርም አብራምን አለው፡ —ከአገርህ ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት ተለይተህ ወደማሳይህ ምድር ውጣ፤ ታላቅ ሕዝብ አደርግሃለሁ፥ እባርክሃለሁም። ስምህንም ከፍ ከፍ አድርግ;በረከትም ትሆናለህ፤ የሚባርኩህንም እባርካለሁ፥ የሚረግሙህንም እረግማለሁ፤ የምድር ነገዶችም ሁሉ በአንተ ይባረካሉ። ዘፍጥረት 12፡ 1-3

እግዚአብሔር አምላኩ የሆነ ሕዝብ ምስጉን ነው;ለርስቱ የመረጣቸውን ምሕዝብ። መዝሙረ ዳዊት 33:12

በዚያም ቀን እግዚአብሔር ከአብራም ጋር ቃል ኪዳን አደረገ፡ —ይህችን ምድር ከግብፅ ወንዝ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ ቄናውያንን፣ ቄኔዛውያንን፣ ቃድሞናውያንን፣ ቃድሞናውያንን፣ ኬጢያውያን፥ ፌርዛውያን፥ ራፋይም፥ አሞራውያን፥ ከነዓናውያን፥ ጌርጌሳውያን፥ ኢያቡሳውያን። ዘፍጥረት 15:18—21

፣ ለአንተም ከአንተም በኋላ ለዘርህ እንግዳ የምትሆንባትን ምድር የከነዓንን ምድር ሁሉ የዘላለም ርስት አድርጌ እሰጣለሁ። እኔም አምላክ እሆናቸዋለሁ። ኦሪት ዘፍጥረት 17፡ 8

እግዚአብሔርም ሙሴን ተናገረው እንዲህም አለው፡ —እኔ እግዚአብሔር ነኝ፡ ለአብርሃምም ለይስሐቅም ለያዕቆብም በሁሉን ቻይ አምላክ ስም ተገለጥሁ፥ ነገር ግን ስሜ እግዚአብሔርን አላወቅሁም። እነርሱ። መጻተኞችም የነበሩባትን የከነዓንን ምድር እሰጣቸው ዘንድ ከእነርሱ ጋር ቃል ኪዳኔን አደረግሁ። ዘጸአት 6:2—4፣

የከነዓንን ምድር እሰጥህ ዘንድ አምላክህም እሆንህ ዘንድ ከግብፅ ምድር ያወጣሁህ እግዚአብሔር አምላክህ እኔ ነኝ። ዘሌዋውያን 25:38

ተመለሱ፥ ተጓዙ፥ ወደ አሞራውያን ምተራራ፥ በእርሱም አጠገብ ወዳለው ስፍራ ሁሉ፥ በቈላውና በኮረብታው በሸለቆውም በደቡብም በባሕርም አጠገብ ወዳለው ስፍራ ሁሉ ሂዱ። የከነዓናውያን ምድር፥ እስከ ሊባኖስም፥ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ። እነሆ ምድሪቱን በፊትህ አድርጌአለሁ፤ ግቡና እግዚአብሔር ለአባቶቻችሁ ለአብርሃም፣ ለይስሐቅና ለያዕቆብ ለእነርሱና ከእነርሱ በኋላ ለዘራቸው ሊሰጣቸው የማለላቸውን ምድር ውረሱ። ዘዳግም 1:7—8

፣ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ትወድዱ ዘንድ፥ በመንገዱም ሁሉ ትሄዱ ዘንድ ከእርሱም ጋር ትተባበሩ ዘንድ ያዘዝኋችሁን ትእዛዝ ሁሉ ብታደርጉአቸው፥ ይህን ያዘዝኋችሁን ትእዛዝ ሁሉ አጥብቃችሁ ብትጠብቁ። የዚያን ጊዜ እግዚአብሔር እነዚያን አሕዛብ ሁሉ ከፊታችሁ ያሳድዳቸዋል፥ እናንተም የሚበዙትን ከእናንተም የጸኑ አሕዛብን ትወርሳላችሁ። የእግራችሁ ጫማ የሚረግጥበት ስፍራ ሁሉ ለእናንተ ይሆናል፤ ከምድረ በዳና ከሊባኖስ ከወንዙም ከኤፍራጥስ ወንዝ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ባሕር ድረስ ዳርቻችሁ ይሆናል። ማንም በፊታችሁ ሊቆም አይችልም፤ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደ ተናገራችሁ ማስፈራታችሁንና ማስፈራታችሁን በምትረግጡአት ምድር ሁሉ ላይ ያኖራልና። ዘዳግም 11፡ 22-25

በሞዓብ ምድር በኢያሪኮ ፊትለፊት ወዳለው ወደ ናባው ተራራ ወደዚህ ወደ አባሪም ተራራ ውጣ። እነሆም፥ ለእስራኤል ልጆች ርስት አድርጌ የምሰጣቸው የከነዓንን ምድር፥ ዘዳ 32፡ 49

የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር የነዌን ልጅ ኢያሱን። ባሪያዬ ሙሴ ሞቶአል፤ የሙሴ አገልጋይ። አሁንም ተነሥተህ አንተና ይህ ሕዝብ ሁሉ ለእስራኤል ልጆች ወደምሰጣቸው ምድር ይህን ዮርዳኖስን ተሻገሩ። ለሙሴ እንዳልሁት የእግራችሁ ጫማ የሚረግጣትን ስፍራ ሁሉ ሰጥቻቸኋለሁ። ከምድረ በዳ ከዚህም ከሊባኖስ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ ኤፍራጥስ ድረስ የኬጢያውያን ምድር ሁሉ እስከ ፀሐይ መግቢያ ድረስ እስከ ታላቁ ባሕር ድረስ ዳርቻቸሁ ይሆናል። በሕይወትህ ዘመን ሁሉ ማንም ሰው በፊትህ መቆም አይችልም፤ ከሙሴ ጋር እንደነበርሁ እንዲሁ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፤ አልጥልህም፥ አልተውህም። አይዞህ፥ ለአባቶቻቸው እሰጣቸው ዘንድ የማልሁላቸውን ምድር ለዚህ ሕዝብ ትወርሳለህና አይዞህ። ኢያሱ 1፡ 1-6

የእስራኤልም ልጆች በከነዓን ምድር የወረሱአቸው አገሮች ካህኑ አልዓዛርና የነዌ ልጅ ኢያሱ የእስራኤልም ልጆች ነገድ አባቶች አለቆች ርስት አድርገው ያካፈሉአቸው እነዚህ አገሮች ናቸው። ኢያሱ ወልደ ነዌ 14:1፣

ዳዊትም በኤፍራጥስ ወንዝ ዳር ድንበሩን ሊመልስ በሄደ ጊዜ የሱባን ንጉሥ የረአብን ልጅ ሃዳአዛርን መታ። 2ኛ ሳሙኤል 8፡ 3

ከአብርሃም ጋር ስላደረገው ቃል ኪዳን ለይስሐቅም ስለ መሐላው ለያዕቆብ ሕግ እንዲሆን ለእስራኤልም የዘላለም ቃል ኪዳን እንዲሆን አጸናው። የርስትህን ዕጣ የከነዓንን ምድር እሰጥሃለሁ፤ እናንተ ጥቂቶች፣ ጥቂቶችም ጥቂቶች፣ በእርስዋም እንግዶች ሆናችሁ። 1 ዜና 16:16—19

፣ ዳዊትም በኤፍራጥስ ወንዝ አጠገብ ግዛቱን ያጸና ዘንድ በሄደ ጊዜ የሱባን ንጉሥ አድርአዛርን እስከ ሐማት ድረስ መታው። 1ኛ ዜና 18፡ 3

ከአብርሃምጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን፥ ለይስሐቅም መሐላ አደረገ። ለያዕቆብም ሕግ እንዲሆን ለእስራኤልም የዘላለም ቃል ኪዳን እንዲሆን አጸናቸው። አዎን፣ በጣም ጥቂቶች፣ በእርስዋም ውስጥ እንግዶች አሉ። መዝሙረ ዳዊት 105:9-12

ታላላቅ አሕዛብን መታ፥ ኃያላንን ነገሥታትንም የገደለ። የአሞራውያን ንጉሥ ሴዎንን፥ የባሳንንም ንጉሥ ዐግ፥ የከነዓንንም መንግሥታት ሁሉ፥ ምድራቸውንም ርስት አድርጎ ለሕዝቡ ለእስራኤል ርስት አድርጎ ሰጠ። አቤቱ፥ ስምህ ለዘላለም ይኖራል። አቤቱ፥ መታሰቢያህ ለልጅ ልጅ። መዝሙር 135:10—13

፣ አብራምም በከነዓን ምድር በተቀመጠ በአሥራ አምስተኛው ዓመት፥ አብራም በሕይወቱ ሰባኛው ዓመት ነበረ፤ በዚያም ዓመት እግዚአብሔር ለአብራም ተገለጠለት፥ እርሱም፡ —እኔ ነኝ፡ አለው። ይህችን ምድር ርስት አድርጎ ይሰጥህ ዘንድ ከዑር ካዲም ያወጣህ እግዚአብሔር። አሁንም በፊቴ ተመላለስ ፍጹምም ሁን ትእዛዜንም ጠብቅ ለአንተና ለዘርህ ይህችን ምድር ከምጽሬም ወንዝ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ ርስት አድርጌ እሰጣታለሁና። ያሽር 13፡ 17-18

ዔሳውም ተነሣ፣ ወደ ያዕቆብም ተመለሰ፣ የእስማኤልም ልጅ ናባይት የመከረውን ሁሉ አደረገ። ዔሳውም ይስሐቅ የተወውን ሀብት ሁሉ ነፍሳትንና እንስሳትን ከብቱንና ንብረቱን ሀብቱንም ሁሉ ወሰደ። ለወንድሙ ለያዕቆብ ምንም አልሰጠውም; ያዕቆብም የከነዓንን ምድር ሁሉ ከግብፅ ወንዝ ጀምሮ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ ወሰደ፤ እርስዋንም ለልጆቹና ከእርሱም በኋላ ለዘሩ ለዘላለም ርስት አድርጎ ወሰዳት። ያዕቆብም በመጽሐፉ እንዲህ ሲል የጻፈው ቃል ይህ ነው፡ የከነዓን ምድር የኬጢያውያንም ከተሞች ሁሉ የኤዊያውያንም ኢያቡሳውያንም አሞራውያንም ፌርዛውያንም ጌርጌሳውያንም ሰባቱ አሕዛብ ከገሃድ ወንዝ የተወለዱትን ከተሞች ሁሉ ግብፅ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ። ያሴር 47:24,27

ሙሴም ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር የነዌን ልጅ ኢያሱን፡ —ተነሥተህ ለእስራኤል ልጆች ወደ ሰጠኋት ምድር ዮርዳኖስን ተሻገር፣ አንተም ታደርጋለህ አለው። የእስራኤል ልጆች ምድሪቱን ይወርሳሉ። የእግራችሁ ጫማ የሚረግጥበት ስፍራ ሁሉ ከሊባኖስ ምድረ በዳ ጀምሮ እስከ ታላቁ የፔራ ወንዝ ድረስ ወሰን ለእናንተ ይሆናል። ያሸር 88፡ 1-3

የከነዓናውያንን ምድር ለዘላለም ትወርሳት ዘንድ እሰጥህ ዘንድ ከከለዳውያን ዑር ያወጣሁህ እግዚአብሔር እኔ ነኝ አለው። ለአንተም ከአንተም በኋላ ለዘርህ አምላክ እሆናለሁ አለው። በዚያም ቀን እግዚአብሔር ከአብራም ጋር ቃል ኪዳን አደረገ እንዲህም ብሎ ቃል ኪዳን አደረገ፡ —ከግብፅ ወንዝ ጀምሮ እስከ ታላቁ ወንዝ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ ይህችን ምድር ለዘርህ እሰጣለሁ ቄናውያንም ቄናውያንም ቄኔዛውያንም ቃድሞናውያን ፌርዛውያን። ራፋይም፥ ፋቆራውያን፥ ኤዊያውያን፥ አሞራውያን፥ ከነዓናውያን፥ ጌርጌሳውያን፥ ኢያቡሳውያንም። ኢዮቤልዩ 14:7,18

ለአንተም ከአንተም በኋላ ለዘርህ መጻተኛ የሆንህባትን ምድር የከነዓንን ምድር ለዘላለም ትወርሳት ዘንድ እሰጥሃለሁ፤ እኔም አምላክ እሆናቸዋለሁ። ኢዮቤልዩ 15፡ 10

እኔም አባቴን ያዕቆብን፦ በአንተ እግዚአብሔር ከነዓናውያንን ይበዘብዛል ምድራቸውን ምለአንተና ከአንተ በኋላ ለዘርህ ይሰጣል አልኩት። ኦሪት ዘሌዋውያን 3፡ 10

ከዚህምበኋላ የጽድቅ ብርሃን የሆነ ውጌታ ራሱ (ኢየሱስ ክርስቶስ) ይነሣላችኋል ወደ ምድራችሁምትመለሳላችሁ። መጽሐፈ ዛብሎን 2፡ 32

ከቀን ስማችሁም ጥቂቶችም ሆናችሁ ተመልሳችሁ ለአምላካችሁ ለእግዚአብሔር እውቅና ኖራችኋል። እንደ ምሕረቱምብዛት ወደ ምድራችሁ ይመልሳችኋል። ኪዳን ንፍታሌም 1፡ 30